

በኡብዬ የተሰማሩ ሰላም አስከባሪ ኃይሎች የሜዳሊያ በዓላቸውን አከበሩ

ከላሊ ደሳለኝ (ከኡብዬ ሱዳን)



በተባበሩት መንግስታት የኡብዬ ጊዜያዊ ፀጥታ አስከባሪ ኃይል (ዩኒቨር) አካል የሆኑት የ13ተኛ ሞተራይዝድ ሻለቃ፣ አራተኛ ዙር ዩቲሊቲ ሄልፕተር ዩኒት፣ የዩኒቨር ስታፍ መኮንኖች፣ ወታደራዊ ታዛቢዎችና የፖሊስ መኮንኖች 25ኛውን የግንቦት 20 ድል የብር ኢዮቤልዩ በዓል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለሰላም አስከባሪዎች ከሚሰጠው የአገልግሎት ሜዳሊያ ቀን ጋር በድምቀት አከበሩ።

ኡብዬ ዛሬ የደረሰችበት ሰላምና መረጋጋት እንድትደርስ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ሰራዊት እየፈፀማቸው የሚገኙ

ገድላት የዝክሩ ዋና ትኩረት በማድረግ በተልዕኮው ስምሪት ላይ ለህዝቦች ሰላምና መረጋጋት ሲሉ መስዋዕት የሆኑ ሰማዕታት በኃይሉ ዋና አዛዥ ሜ/ጄነራል ሀሰን ኢብራሂም፣ በም/ኃይል አዛዥ ብ/ጄነራል ዘውዱ ኪሮስና ሌሎች የተልዕኮው ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም በሱዳንና ደቡብ ሱዳን መንግስታት ተወካዮች የአበባ ጉንጉን የተቀመጠላቸው ሲሆን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተዘጋጀላቸውን ልዩ የክብር ሜዳይም ተበርክቶላቸዋል።



በክብረ በዓሉ ላይ ተገኝተው የሜዳሊያ ማልበስ ስነ-ስርዓቱን የፈፀሙት የተልዕኮው የበላይ ኃላፊና የኃይል አዛዥ ሜ/ጄነራል ሀሰን ኢብራሂም ባለሙከራ ግንባር ግንቦት 20 ለሀገራችን ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የእኩልነት መብት የተረጋገጠባትና ባለ ሁለት አህዝ ምጣኔ ሀብታዊ ዕድገት የሚያስመዘግብ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ መፍጠር የተጀመረባት ከመሆኑም በተጨማሪ ለሌሎች አፍሪካውያን ወገኖች ሰላምና መረጋጋት የሚቆረቆር ሰራዊት የተገኘባት በመሆኑ ከአለም አቀፉ የሰላም አስከባሪዎች ቀን ጋር መከበሯ ልዩ ድምቀት ይሰጣል ብለዋል። ጄነራል መኮንን አክለውም የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል በተሰማራባቸው ማንኛውን ግዳጆች ሁሉ ግዳጁን በብቃትና በጠንካራ ዲስፕሊን የሚፈፀም ተመራጭ ኃይል ሊሆን የቻለው ገና ከምንጩ ለህዝቦች ሰላምና ዲሞክራሲ ከታገለ ኃይል የተገነባ በመሆኑ ነው ብለዋል።

ሜ/ጄነራል ሀሰን ቀጥለውም ሰራዊቱ የተሰጠው ሽልማት በሚፈጥርለት መነሳሳት ግዳጁን በላቀ ወታደራዊ ብቃትና ጠንካራ ዲስፕሊን ጠብቆ የኡብዬ ግዛት ወደ ተሻለ ሰላምና መረጋጋት ለማድረስ ብዙ ሰራ የሚጠብቀው መሆኑን በመገንዘብ እርስ በርስ በመተባበርና በመደጋገፍ አንዲሁም ከአካባቢው የጎሳ መሪዎችና ማህበረሰብ አባላት ጋር በጋራ በመስራት አሁን ላይ የተመዘገበው የላቀ ውጤት እንደሚደግመው እምነታቸው የፀና መሆኑን አረጋግጠዋል።



በአብዬ ግዛት አሁን ተፈጥሮ ያለውን ተነፃፃሪ ሰላም የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲገባ ከተወሰነ ጊዜ ጀምሮ በየዙፍ እየተሰራ የመጣ የሁሉም ድምር ውጤት ሲሆን ይህንን ሰላም ለማምጣት ውድ ህይወታቸውን ለከፈሉት የሰላም ሰማዕታት ለፈፀሙት ገድል ታሪክ ሁል ጊዜ ሲዘከራቸው እንደሚኖር የኃይል አዛዥ ተናግረዋል።

የ13ኛ ሞተራይዝድ ሻለቃ ዋና አዛዥ ኮ/ል ኑሩ ሙዘዪን ባቀረቡት ሪፖርት ሰራዊቱ የተሰጠውን የህዝቦች ዙሪያ መለስ

ሰላም የመጠበቅ ግዳጅ በስኬት በመፈፀም እንደ ካሁኑ ቀደም የአምባሳደርነት ሚናውን እየተወጣ እንደሚገኝ ገልፀው የሜዳሊያ ሽልማቱ ለውጤታማ ግዳጅ አፈፃፀማቸው እውቅና ከመሆኑም በላይ ለቀጣይ የተሻለ ስራ ለመስራት እንደሚያነሳሳቸው ጠቁመዋል።

የአራተኛ ዙር ዩኒቨርሲቲ ሄልኮፕተር ዩኒት አዛዥ ሌ/ኮ አዳሙ ወዳጆ በበኩላቸው ዩኒቲ በታጠቀቻቸው ሁለት ሄልኮፕተሮች የተልዕኮው ስትራቴጂክ የትራንስፖርት አማራጭ በሆነው የአየር ትራንስፖርት ዘርፍ የበኩሏን አስተዋፅኦ ከማድረግም በተጨማሪ የአየር ላይ ቅኝት በማድረግ፣ የህክምና እርዳታዎችን ፈጥኖ በማድረስና መሰል የበረራ ድጋፎችን በመስጠት ግዳጁን በመወጣት ላይ እንደምትገኝ አብራርተዋል።

አንዳንድ አስተያየታቸውን የሰጡን የሰላም አስከባሪ ኃይሉ አባላት እየተወጡት የሚገኘው ውጤታማ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ በግንቦት ሃያ የሰነቁት ህዝባዊነት በተላበሱት ጠንካራ ወታደራዊ ዲስፕሊን መሆኑን ተናግረዋል። በግዛቲቱ የተሰማራው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል በተፈጠረው የግዳጅ ግልፀኝነት ለተግባራዊነቱ በጋራ በመረባረቡ ተልዕኮው ውጤታማ ስራዎችን ለመስራት ሙብቃቱ በመጥቀስ ለቀጣይም የጀግኖች ሰማዕታት አደራ ጠብቀው የተሻለ የሰላምና መረጋጋት ስራ እንደሚሰሩ አስተያየት ሰጪዎቹ ገልፀዋል።

በዕለቱ የሰራዊቱ ዝግጁነት የሚያመለክቱ በሞተራይዝድና ሜካናይዝድ ኃይሎች የታጀቡ ወታደራዊ ትርኢቶችና ሰልፎች የተካሄዱ ሲሆን የሰላም አስከባሪ ኃይሉ እንቅስቃሴዎችን የሚያሳይ የፎቶ ግራፍ አውደ ርዕይም ለዕይታ ቀርቧል።

ይህ በእንዲህ እንዳለ በዓሉን ለማክበር በሁለቱም ያታዎች የሩጫ ውድድር የተደረገ ሲሆን በሰላም አስከባሪ ኃይሉ ሻለቆችና ድጋፍ ሰጪ ክፍሎች መካከል ላለፉት ሁለት ሳምንታት ሲካሄድ የቆየው የመረብ ኳስ ጫወታ ለዋንጫ በቀረቡት 9ኛ ሜካናይዝድ ሻምቤልና 12ኛ ሞተራይዝድ ሻለቃ መካከል የተደረገው ውድድር በ9ኛ ሜካናይዝድ ሻምቤል አሸናፊነት ተጠናቋል።

